

# በአደጋ ጊዜ የሚጠጣ ውሃ ማከም

**ለመጠጥ፣ ለምግብ ማብሰያ፣ የሚጠጣ ፈሳሽ ለማዘጋጀት፣ ምግብ ለማጠብቅ እና ጥርስ ለመቦረሽ በተጊዜው መንገድ የታከመ ውሃ ብቻ ይጠቀሙ።**

□ የታሸገ ውሃ ወይም በተገበሪው መንገድ ለአደጋ ጊዜ ያዘጋጁት ውሃ ይጠቀሙ።

□ የታሸገ ውሃ ከሌለዎት ፣ ውሃውን አሙቀው ይጠቀሙበት። ጎጂ ጀርሞችን ለመግደል ማሞቅ በቂ ነው።

-ውሃው የደፈረሰ ከሆነ፣ እስኪጠራ ይጠብቁት እና ከዛ በንጹ ጨርቅ፣ ወረቀት ፎጣ፣ ወይም በቡና ማጣሪያ ያጣሩት።

-ውሀ ቢያንስ ለለሶስት ደቂቃዎች ማሞቅ።

-ውሃው ጊዜው ጠብቆ ይቀዝቅዝ እና ከዳን ባለው መያዣ ውስጥ ያስቀምጡት።

-ገጠውን ከሞቀ በኋላ የሚኖረው ተራ ጣእም ለማሻሻል፣ ወደ አንድ ሊትር ውሃ ላይ አንድ ቁንጥጫ ጨው ይጨምሩበት፣ ወይም ውሃውን ከአንድ ንጹ መያዣ ወደ ሌላ ለብዙ ጊዜ ያገለባብጡት።



□ ውሃውን ሊያሞቁት ካልቻሉ ፣ የቤተሰብ ብሊች ተጠቅመው ያክሙት። ሽፋኑ ላይ እንደተገለጸው መደበኛ፣ መአዛ የሌላቸው የካሎሪን ብሊች ምርቶችን ብቻ ይጠቀሙ።

ማጽጃ የተጨመረባቸው መአዛ ያላቸው፣ ከቀለም ነጻ የሆኑ፣ ወይም ብሊችን አይጠቀሙ።

-ውሃው የደፈረሰ ከሆነ፣ እስኪጠራ ይጠብቁት እና ከዛ በንጹ ጨርቅ፣ ወረቀት ፎጣ፣ ወይም በቡና ማጣሪያ ያጣሩት።

-ንጹ የጠብታ መሳሪያ የህክምና እቃዎች ወይም የአደጋ ጊዜ ቀረብዎ ላይ አርቀው ያስቀምጡ።


-አዲስ ፈሳሽ ካሎሪ ብሊች ወይም መደበኛ የሙቀት መጠን ላይ የተቀመጠ ፈሳሽ ካሎሪ ብሊች ከአንድ ዓመት ላይ ጊዜ ያስቀምጡ። መያዣው ላይ የተለጠፈው ጽሑፍ 8.25% ሶድየም ሀይፖክሎራይት መያዙን የሚገልጽ መሆን አለበት።

-ውሃው ላይ ምን ያክል ብሊች መጨመር እንዳለብዎ ለመወሰን የሚቀጥለው ገጽ ላይ የቀረበው

ሰንጠረዥ እንደመመሪያ ይጠቀሙበት፣ ለምሳሌ፣ በአንድ ጋሎን ውሃ 6 የብሊች ጠብታዎችን ይጨምሩ። ውሃው ደፈረሰ፣ ቀለማማ፣ ወይም እጅግ ቀዝቃዛ ከሆነ የብሊች መጠኑን እጥፍ ያድርጉት።

-ይቀላቅሉት እና ለ 30 ደቂቃዎች ቁጭ ያድርጉት። ውሃው ትንሽ የካሎሪን ሽታ ብቻ ሊኖረው ይገባል። እንደሱ መሆን ካልቻለ፣ እንደገና ይጨምሩበት እና ከ 15 ደቂቃ በኋላ ይጠቀሙበት።

-የካሎሪኑ ጣእም ከፍተኛ ከሆነ፣ ውሃውን ከአንዱ ንጹ መያዣ ወደሌላው ያገለባብጡት እና ከመጠቀምዎ በፊት ለጥቂት ሰአታት ቁጭ ያድርጉት።



| የውሃ መጠን    | የሚጨመረው ፈሳሽ ብሊች መጠን †    |
|------------|-------------------------|
| 1 ኩዋርት/ሊትር | 2 ጠብታዎች                 |
| 1 ጋሎን      | 6 ጠብታዎች                 |
| 2 ጋሎኖች     | 12 ጠብታዎች (1/8 የሻይ ማንኪያ) |
| 4 ጋሎኖች     | 1/4 የሻይ ማንኪያ            |
| 8 ጋሎኖች     | 1/2 የሻይ ማንኪያ            |

ለተጨማሪ መረጃ ፡

- <http://www.ready.gov/water>
- <https://www.redcross.org/>
- <http://water.epa.gov/drink/emergencydisinfection.cfm>